

ከገበያ ጥናት ባገኘነው መረጃ መሰረት አዲስ ሰብል ለመምከር ወስነናል። የባለድርሻ አካላት መድረክ ላይ ካገኘነው ዘርረ አቅራቢ በመግዛት የማምረቻ ወጪያችንንም ቀንሰናል። በዚህም መሰረት ገቢያችን በጥሩ ሁኔታ መሳደግ ችለናል።



በማሳችን ላይ በተሰሩ የሰርቶ ማሳያዎች በተመረጡት ሰብሎች ላይ በአካባቢው በሚገኙ ቁሳቁሶች በርካታ መሰረታዊ የአመራረት ዘዴዎችን ተምረናል አነዚህም፡ የባካሺ (የተፈጥሮ መዳበሪያ ዝግጅት፣ አፈርን ማከም፣ አመድን መጠቀም፣ የተቀናጀ የተባይና በሽታ መከላከል ዘዴዎችን ወዘተ ። በፊት ከምንጠቀምባቸው ዘዴዎች የተሻለ መሆኑን በማያታችን በማሳችን ላይ ለመተግበር ሙሉ እምነት አለን

- የፕሮጀክቱ አድራሻ**
- በግብርናና እንስሳት ሀብት ሚኒስቴር በአነስተኛ ሆረቲካልቸር ልማት ዳይሬክቶሬት
 - አማራ ክልል ግብና ቢሮ- ባህር ዳር
 - አሮሚያ መስኖ አስተዳደር ባለስልጣን

Facebook
 JICA SHEP
<https://www.facebook.com/jicashep/>
 አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት <https://www.facebook.com/jicashep/>
 ይጠቀሙ
 Check the update information on SHEP !



Ethio-SHEP

ኢትዮ-ሸፕ - የአነስተኛ ይዘታ አርሶ አደሮች ገበያ ተኮር ሆረቲካልቸር ልማት አጋዥ ፕሮጀክት

The Project for Smallholder Horticulture Farmer Empowerment Through Promotion of Market-oriented Agriculture in Ethiopia



Ethio-SHEP@2018

ግብርናን እንደ ዋና የገቢ ማስገኛ ተግባር በማድረግ አምርቶ ከመሸጥ ወደ ለገበያ ማምረት አስተሳሰብ መቀየር

- የሼፕ አሰራር
- አነስተኛ አርሶ አደሮች ገበያ ተኮር ግብርናን ለመተግበር የሚያደርጉትን ጥረት ማገዝ እና ማብቃት ነው።



መግቢያ

ኢትዮ-ጅፕ ፕሮጀክት በጃፓን ዓለም ዓቀፍ የልማት ትብብር (JICA) የሚደገፍ የአምስት ዓመት ፕሮጀክት ሲሆን ስራውንም በጥር 2009 ዓ.ም ጀምሯል።

| ዋና ዋና ክፍሎች/በቅደም ተከተል | የሚሰሩ ስራዎች |
|--------------------------|---|
| 1. ዓላማውን ለአርሶ አደር ማስተዋወቅ | የትውውቅ ፕሮግራም |
| 2. አደሩን ግንዛቤ ማሳደግ | መሰረታዊ መረጃ መሰብሰብ፣ የገበያ ጥናት፣ የባለድርሻ አካላት መድረክ ማዘጋጀትና ከአርሶ አደሮች ጋር ማወያየት ፤ |
| 3. የአርሶ አደሩ ውሳኔ | ሰብል መምረጥ፣ የሰብል የጊዜ ሰሌዳ መስራትና ማለማድድ |
| 4. አርሶ አደሩ ክህሎት ማግኘት | ለአርሶ አደሩ ተከታታይ ስልጠናዎችን መስጠትና ማብቃት |

የባለድርሻ አካላት ፎረም (የግብዓት እና የምርት)

በጅፕ፣ የባለድርሻ አካላት መድረክ የሚዘጋጀው በአርሶ አደሩና በእሴት ሰንሰለቱ ላይ ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት (ግብዓት አቅራቢዎች፣ ነጋዴዎች፣ ደላሎች፣ አቀናባባሪዎች፣ ማህበራት፣ ብድር አቅራቢ ተቋማት እና የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት) ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ነው። ፎረሙ በገበያ ተሰራጭ ዙሪያ በአምራቾችና በተቀባዮች መካከል ቀጥተኛ ውይይት እንዲደረግ እና በሆርቲካልቸር ግብይት ዙሪያ አሁን ያለውን የግብይት ሂደት ለማሻሻል ሀሳብ ለመለዋወጥ እና አዳዲስ ሀሳቦችን ለማመንጨት ይጠቅማል።



ክፍል 1 ዓላማውን ለአርሶ አደሮች ማስተዋወቅ

ዓላማ
አርሶ አደሩ ለራሱ ኢኮኖሚ መሻሻል የሚጠቅመውን የግብርና ስራ የሚሰራው እና ጥረት የሚያደርገው ራሱ በመሆኑ ለራሱ መምረጥ እንዲችል ማስተዋወቅ አስፈላጊ ነው።

ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ ዋና ዋና ተግባራት
ከአርሶ አደሩ ጋር የትውውቅ ፕሮግራም ማዘጋጀት



ክፍል 2 የአርሶ አደሩን ግንዛቤ ማሳደግ

ዓላማ
• አርሶ አደሮች በአትክልት ማምረት ዙሪያ ያሉትን እድሎች እና አቅም እንዲረዱትና ከገበያ ጋር አስተሳሰብ የማምረት ግንዛቤያቸውን ማሳደግ።

ይህ በዋናነት አርሶ አደሩ በንግድና ግብይት ላይ ያሉትን እውነታዎች እንዲያውቅና እንዲረዳ አድል መፍጠርን ያመለክታል። አርሶ አደሩን ለማነሳሳትና የሚሰራውን የግብርና ስራውን ወደ ተሻለ አሰራር ለመለወጥ በትጋት እንዲሰራ ይረዳል።

ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ ዋና ዋና ተግባራት

- አርሶ አደሮችን አሳታፊ የአደረገ መሰረታዊ መረጃ መሰብሰብ,
- የባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ ማዘጋጀት (አርሶ አደሩን፣ ነጋዴውን፣ ማህበራትን/ዩኒየኖችን፣ ሊገዙ የሚችሉ ተቋማትን ፣ የሚመለከታቸውን የመንግስት ቢሮዎችን ያካተተ) እና የገበያ ጥናት ማካሄድ። የገበያ ጥናቱ በዋናነት በተመረጡ ተወካይ አርሶ አደሮች የሚከናወን እና በባለሙያዎች ደጋፍ የሚታገዝ ይሆናል።
- በጅፕ ፕሮጀክት አሰራር አርሶ አደሩ በራሱ በአካባቢው የሚገኘውን ገበያ በመጎብኘት በመረጣቸው ሰብል ዙሪያ አስፈላጊውን መረጃ የሰበሰባል።
- መረጃውን በራሱ መሰብሰቡ መረጃውን በሁለተኛ ደረጃ ከሌላ አካል ከሚያገኝ የተሻለ ተነሳሽነታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ።



ክፍል 3 የአርሶ አደሩን የመወሰን አቅም ማሳደግ

ዓላማ
አርሶ አደሩ እራሱን ለመለወጥ ውሳኔ እንዲወስን እድል መስጠት **ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ ስራዎች**
በገበያ ጥናቱ ውጤት እና የአካባቢውን ስነምዕዳ መሰረት በማድረግ አርሶ አደሩ የሚያመርተውን ሰብል እንዲመርጥ ማድረግ እና ምርቱን በሚፈለገው ጊዜና በመረጠው ገበያ እንዲያቀርብ የሰብል የጊዜ ሰሌዳ እንዲያዘጋጅ ማድረግ



አርሶ አደሮች ሰብል ሲመርጡ

ክፍል 4 አርሶ አደሩ ክህሎት እንዲያገኝ ማድረግ

ዓላማ
አርሶ አደሩ የመረጣቸውን ሰብሎች በተሻለ ሁኔታ እንዲያመርት በማሳወቅ ላይ ተከታታይ የተግባር ሙያዊ ስልጠና መስጠት **ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ ስራዎች**
ከማሳ መረጣ እስከ ድህረ ምርት ድረስ ተከታታይ ሙያዊ ስልጠናዎችን በማሳ ላይ ለአርሶ አደሩ መስጠት። ይህም አርሶ አደሩ የመረጠውን ሰብል በተሻለ ሁኔታ በእቅዱ መሰረት እንዲያመርት ያግዛል።



- ክትትልና ምዘና**
- ከላይ የተዘረዘሩትን አራቱን ዋና ክፍሎች በተግባር ከተሰሩ በኋላ አርሶ አደሮቹ በትክክል በራሳቸው መሳ ላይ የተማሩትን እየተገቡ እንደሆነ ክትትል ማድረግ አስፈላጊ ነው። ከዚያ ጎን ለጎን በስርዓት ማሳየት በራሳቸው አባላት የተሰሩ ስራዎችን በአርሶ አደር የመስክ ቀን እንዲገቡ ማደርግ
 - አሳታፊ የዳሰሳ ጥናት
 - ዓላማ፡ ከላይ የተዘረዘሩትን ስራዎች በተግባር ከተሰሩ በኋላ በአያንዳንዱ የሰብል ወቅት ውጤቱን መገምገም
 - ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ ስራዎች፡ አስፈላጊውን መረጃ መሰብሰብ እና ውጤቱን መገምገም፣ ምርጥ ተሞክሮዎችን መቀመጥ